



እባክዎ ለማንኛውም አዎ በማለት መልስ ለሰጡበት ነገር ዝርዝር ይሰጡ፤

በጤና ዲክላራሲዎች ላይ የሰጠሁት ሁሉም መረጃ ትክክለኛ እና የተሟላ እንደሆነ አረጋግጣለሁ። የሰጠሁት መረጃ ትክክለኛ እንዳልሆነ እና ያለተሟላ መሆኑ ከተረጋገጠ፣ Ayalon በኢንሹራንስ ውል ሕገ መሰረት ከተጠያቂነት ነጻ ይሆናል።

**የሕክምና ምስጢራዊነትን አሳልፎ መስጫ**

እኔ ከዚህ በታች የፈረምኩት ለ Ayalon Insurance Company Ltd. (ከዚህ በመቀጠል «አመልካቹ» ተብሎ የተጠቀሰው) ለጤና ፈንድ እና/ወይም የእርሱ የሕክምና ተቋማት እና/ወይም ቅርንጫፎች እንዲሁም ለሁሉም ደክተሮች፣ የሕክምና ተቋማት እና ሌሎች ሆስፒታሎች እና/ወይም ለማናቸውም ሌሎች ኢንሹራንስ ኩባንያዎች እና/ወይም ለማናቸውም ተቋም እና/ወይም ሌላ ወገን ሁሉንም ጤናዬን የተመለከቱ ዝርዝሮች፣ ያለምንም ልዩ ሁኔታ በተጠየቁት መልኩ፣ እና/ወይም ስለ በፊት የነበረብኝ ወይም አሁን የታመምኩት በሽታዬ እንዲሁም ወደፊት የምታመመውን ጨምሮ ዝርዝር መረጃ እንዲሰጡ የፈቀድኩ ሲሆን በዚህ ሰነድ ማረጋገጫነት ከላይ የተጠቀሱት የሕክምና ምስጢር የመጠበቅ ግዴታቸውን ያነሳሁላቸው መሆኔን እና «አመልካቹ» ከግዴታው ያለበት ሃላፊነት ነጻ ያደረግኩት መሆኔን አረጋግጣለሁ። ይህ ምስጢር ለሌላ እንዲሰጥ ፈቃድ መስጫ አይደለም፤ የእኔን የሕግ ወኪሎች እና ማናቸውም አንሱን በሚተካ አካል ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

**የአመልካቹ ለኢንሹራንስ ዲክላራሲዮን**

1. ከዚህ በታች እንደተጠቀሰው ለማድረግ ተስማምቼለሁ፤ (1) ሁሉም መልሶች ትክክለኛ፣ የተሟላ እና በፍላጎት የተሰጡ ናቸው። (2) በጤና ዲክላራሲዎች ላይ የተጠቀሱት መልሶች እና ማናቸውም ለኢንሹራንስ ሰጪው የተሰጡ መልሶች፣ ከኢንሹራንስ ሰጪው ወገን መደበኛ ሁኔታ ጋር በኔ እና በኢንሹራንስ ሰጪው ለሚገባው የኢንሹራንስ ውል መሰረታዊ ሁኔታዎች በመሆን የኢንሹራንስ ውሉ አንድ አካል ይሆናሉ። (3) ኢንሹራንስ ሰጪው ይህን ማመልከቻ ለመቀበል ሆነ ውድቅ ለማድረግ ውሳኔውን ማሳመን ሳያስፈልገው ለመወሰን ነጻ ነው። የኢንሹራንስ ውሉ ኢንሹራንስ ሰጪው በጽሑፍ ኢንሹራንሱን እንደተቀበለ ከገለጸ እና የመጀመሪያው አርባን ክፍያ ሙሉ በሙሉ ከተፈጸመ በኋላ ኢንሹራንሱ ስራ ላይ እንደሚውል አውቃለሁ።
2. በዚህ ፖሊሲ መሰረት ኢንሹራንስ ሰጪው በእንከን፣ በወሊድ እንከን ማናቸውንም የሕክምና ሁኔታዎች እና/ወይም የሕክምና ክስተቶች እና/ወይም የታከመ ሆነ ያልታከመ በሽታን ከነመዘዙ፣ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ጨምሮ ማናቸውም ኢንሹራንሱ ከመጀመሩ በፊት ለነበሩ እና እየተባባሱ ለመጡ ማናቸውም የጤና ችግሮች ጋር በተያያዘ በ Care4U ፖሊሲ መሰረት የውጭ ሰራተኞች አዋጅ መሰረት ተጠያቂ እንደማይሆን አውቃለሁ።

**ለልዩ ስምምነት ሁኔታዎች ፈቃድ**

ከሚከተሉት ጋር የኢንሹራንስ ሽፋኑን ለመግዛት ተስማምቼያለሁ፤

- በሕክምና ሁኔታዎች፣ ከ75 በመቶ የማይበልጥ ከሆነ ተጨማሪ አርባን ለመክፈል።
- ኢንሹራንስ ሰጪው ማናቸውም በአመልካቹ ላይ አሁን ያሉ የአካል ጉዳዮች እና/ወይም የጤና ችግሮችን እንዲሁም ከነዚህ ጋር ተያይዘው ለሚመጡ ችግሮች እና ታሳቢ ነገሮችን እንደማይሸፍን የተጠበቀ ነው።

**የፖሊሲ ባለቤቱ ዲክላራሲዮን**

እኔ እስከማውቀው ድረስ የእኔ ዲክላራሲዮን ትክክለኛ ሲሆን ማናቸውም እንከኖች፣ የወሊድ እንከኖች፣ ከዘር የሚተላለፍ በሽታ እና/ወይም የጤና ሁኔታ እና/ወይም የሕክምና ሁኔታ እና/ወይም በሽታ የታከመም ያልታከመም እና/ወይም ቀጥተኛ ሆነ ተዘዋዋሪ መዘዝ ያለው የደረሰ እና/ወይም እየተባባሰ የመጣ ኢንሹራንሱ ከመጀመሩ በፊት የተከሰተ በሽታ ወይም የጤና ችግር እንደማላውቅ እንዲሁም ኢንሹራንሱን ኢንሹራንስ ሰጪው እንዳይፈቅድ ሊያደርገው የሚችል ሌላ ምንም ዓይነት የተደበቀ፣ የተተወ መረጃ እንደሌለ አረጋግጣለሁ።

ይህ ዲክላራሲዮን በኢንሹራንስ ገቢው ይዘቱ በሚገባው ቋንቋ ከተገለጸለት ተፈርሟል።

የቀጣሪ/ የፖሊሲ ባለቤት ፊርማ	የቀጣሪ/ የፖሊሲ ባለቤት ስም	የተፈረመበት ቀን	የቀጣሪ/ የፖሊሲ ባለቤት ፊርማ
ኢንሹራንስ ገቢ ፊርማ	ለኢንሹራንስ አመልካቹ ስም	የተፈረመበት ቀን	ለኢንሹራንስ አመልካቹ ፊርማ